



“ፍካረ ዘመን፤ ትንቢተ ወቅት!”

በወርሃ የካቲት ወበቅ ሙቀት የነድፎህ፤
 በመጋቢት ወረርሽኝ ሦስት ትውልድ ያስገበረህ፤
 ክፉ ደዌ ሳይሸርልህ ዘመናት ያስቆዘመህ፤
 አገርሽቶ በማያዚያ፤ አሳር እስር ያጋዘህ፤
 በጋ ዘመን በፈጠረህ፤ ጸሃይ ሃሩሩ ሲፈራረቅ በራስህ፤
 በቁምህ ‘ዓለም በቅቶህ’፤ እየሞትክም እየኖርህ፤
 እነሆ ፍርስራሹ ሃውልትህ የእልፍ ዘመን ብግርህ፤
 ዓለም ስትጠድፍ በላይህ፤ ጠልፎ መቀመቅ ያወረድህ፤
 ጥልፍልፉ መሰላሉ እትብትህ፤ የዘመን መጫሚያህ፤
 በየገጠጅህ ግንዛቤ፤ እግር - ተዎርቾ ተሳስረህ፤

ገሃነሙ- ፀሃይ ተጥደህ፤ አገረሱብ ሳትገላበጥ ታራለህ።

ፈካረ ዘመን ትንቢተ ወቅት ተቀጣጥለህ፤
 ስትሞቅ፤ ስትበርድ፤ ስትመሽ፤ ስትነጋ በሀግህ፤
 ፍርድና ፈራጅ ሆድና ጀርባ አጎራብተህ፤
 እድሜው ያጥር ዘንድ ቀነኛውን ቀን ‘በቀኖና’ ሰንገህ፤
 በመንፈስህ መባቻ ሳይነጋ በሌሊት ቀን አዋልደህ፤
 ሳታንቀላፋ ለዘመናት ተኝተህ፤ እረፍት ግን የሌለህ፤

ጊዜ አንቅሮ ቢተፋህ፤ ምነው አንተ ዘመን ያመጣህ።

በኑሮህ ተቆራኝተህ አሳርህን እሸሩሩ እየገፋህ፤
 እድሜ ልክህን ሄደህ፤ ሄደህ፤ ሄደህ፤ ሄደህ፤
 እንደገና ዙሪያ ጥምጥም መነሻህም መዳረሻህ፤

ዳግም ተመልሰህ መጣህ፤ አንት? የዘመን አዙሪት የገታህ።

የጊዜ እድሜ ቀመርህን አንጋጠህ፤
 ፀሃይ፤ ጨረቃ፤ ከዋክብትን አማክለህ፤
 በጋውን አገባደህ፤ እንደገና ለበልግ ትማስናለህ፤

ዘር ልታዘምር ጥፍጥሬህን ቆጣጥረህ፤
በየማሳህ ተምሰህ፤ 'በብተና ተዘርተህ'፤

ይኸው አትበቅል፤አትጸድቅ፤አትጸናምም፤በፈርህ።

የዘራኸውን ሳትሸክፍ እርስትህን ጥለህ፤
የሰው አገር ልታቀና 'ሞፈር ዘመት' ተሻግረህ፤
ቀልብህ ወዲህ፤ አንተ ወዲያ አራጠህ፤
ቅራቅንቦ ጉዞህ፤ 'በእትብትህ መጫኛ' ቅርቃብህ፤
'በውስጥህ ስትድህ'፤ መውጫ ፍለጋ ውጭ ሁነህ፤
የዘመን ባለሟሉ ባልዘመኑት ተፈተህ፤ 'ካገርህ፤ከርስትህ'።

እነሆ በዘመን 'ሰሎ' ስንክሳር ቁጥርጥርህ፤

እንደ ፈጠረህ አረጀህ፤ ሳትሰናዘር በእጅ እግርህ።

እንዳትቀር ዘመንህን ዘምነህ፤

በሰው አገር እንግዳ ሆነህ፤

ጊዜህን በወረት ለውጠህ፤

ባታተርፍም ዓይነትህን ይዘህ፤

እንዳትቀር እንደ ወጣህ፤

እርምህን በሳጥን ልከህ፤

የአገርህን አፈር ሸተህ፤

የሰው ምስጥ አድልበህ፤

መሪር እንዳይሆን ሃዘን ቀብርህ፤

ነፍስ ዝራ በግንቦት ትንሣዔህ።

ብትዘገይም ከባጋ ወደ በልጉ ዳድተህ፤

ድረስ በአገር በሰማይ አንገብህ፤

ተስፋ ለወገን ጥሪት ሰንቅህ፤

ድሮም ወርሃ ግንቦት 'ደማምነህ'፤

ሳታገረመርም በደረቁ ዘንበህ፤

አፈር መሬታችን አጨቅይተህ፤

እስኪ ዳምን፤ዝነብም በአገራችን አጉርፈህ፤

እርቦናል ሕብሰተ መና 'መቢቃቃቃችን' ወርህ።

ልታዘምር ሕዝብ በቀንጃ አሳርሰህ፤

በሰኔ ካፊያ ጎመን በጓሮ አሸተህ

ርሃብ፤ጥማት ጥርንፍህን ፈተህ፤

ታታሪው ደቦ ሳትመርጥ አርመህ፤

ምርት ከእንክርዳድ በየፈሩ ለይተህ፤

ቋቱ እንዲበዛ፤ ምርቃቱ በረከትህ፤

እነሆ እሙን ይሁን በአገርህ፤ እህል ውሃህ።

በሃምሌ የውል እድር ዶፍ አዝንበህ፤

ነሐሴ በጎርፍ ግሳንግሳችን ወስደህ፤

ጋዳ አንጋዳውን ደፍነህ፤ አዳፍነህ፤

እድፍ፤ጉድፍ ልታነፃ፤ለንሥሃ አብቅተህ፤

ከሕዳሴ ግድብ 'ጠብል በመስኖ ጠልፈህ'፤

ሕዝብ ባደባባይ ፈውስ ምህረት ጠምቀህ፤

ቅድስ የኃንስ አዲስ አበባ እንድትፈካ፤ትንሳዔህ፤

በዘመነ ሉቃስ ለኢትዮጵያ መባቻህ፤

በጸደይ የሰብል አበቦችህን ቀስመህ፤

በመኸር የዘራኸውን አጭደህ፤

ወርሃ መስከረም ደፍረሰህ ትጠራለህ፤

ፍካረ ዘመን፤ ትንቢተ ወቅት ህልምህ፤

እነሆ ጊዜ ያመጣህ፤ ጊዜ ሊወስድህ፤

ባለመንበሩ! ዘመን ተቀርቧል ፍጻሜህ።

የጌንቻው! May 20/2015

ማስታዎሻ፦

ሳንመርጥ በተመረጠብን፤ሳንሾም በተሾሙበን፤ሳናቀና በተሸጠብን፤ሳናዘምር በታረሰብን፤ ሳንኖር በተኖርብን፤... የ24 ዓመት እንቆቅልሽ ዓመታት መቋጫ ህልማችንን፤ምናባችንን፤ምኛታችንን ሳንጠራ በተደገሱበት ሰበበኛ ምርጫ ዋዜማ፤ዕለት፤ማግስት በተባበረረ ኃይላችን፤ 'ፍካረ- ዘመን፤ትንቢተ ወቅት' የሚሰጥራችን ሰምና ወርቅ በጋሃድ ይገለጥ፤ ይከውንም ዘንድ በምናብ 'ተጻፈ።